

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህዝብ ቤተ መጻሕፍት

የኢንተርኔትና የዋናዎች አጠቃቀም መመሪያ

መመሪያ

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ቤተ መጻሕፍት ለደንበኛ የኢንተርኔት አገልግሎት መጠቀሚያ ኮምፒዩተሮችን ሲያቀርብ ለግል ኮምፒዩተር ተጠቃሚዎች ደግሞ ገመድ አልባ የኢንተርኔት አገልግሎት ይሰጣል። ቤተ መጻሕፍቱ ያሉትን ስብስቦች በመጠንና በይዘት ለማግለጫ የኢንተርኔት አገልግሎትን እንደ መረጃ ምንጭ በማድረግ ያቀርባል። በሁሉም የዕድሜ ክልል፣ አመጣጥ እና እምነቶች ውስጥ ያለ ህዝብ በሚጋራው ቦታ ላይ ደንበኞች ኢንተርኔቱን በተገቢው መንገድ ለመጠቀም ኃላፊዎች ናቸው።

ኢንተርኔት በጣም ግዙፍና ቁጥጥር ያልተደረገበት የመገናኛ ዘዴ እንደመሆኑ መጠን ሁሉም ኢንተርኔት ላይ የሚገኝ መረጃ ትክክለኛ፣ ፍጹም ወይም ወቅታዊ አለመሆኑን እና አንዳንድ መረጃዎች ደግሞ ትክክል ያልሆነ፣ ያልተሟላ፣ ጊዜው ያለፈበት፣ ጎጂ፣ የሚረብሽ ወይም ህገ ወጥ መሆኑን ተጠቃሚዎች ማወቅ ይገባቸዋል። የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህዝብ ቤተ መጻሕፍት በኢንተርኔት ለሚገኝ መረጃ መቆጣጠር ሆነ ስለትክክለኛነቱ ኃላፊነት አይወስድም።

ቤተ መጻሕፍቱ በሁሉም የቤተ መጻሕፍት ቦታዎች የህዝብ የኢንተርኔት ኮምፒዩተሮችን በተቻለ መጠን ለብዙ ደንበኞች ለማዳረስ የተቻለውን ጥረት ያደርጋል። ይህን ተግባራዊ ለማድረግ የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ቤተ መጻሕፍት ማንኛውም ደንበኛ የኢንተርኔት አገልግሎት የሚሰጡ የህዝብ ኮምፒዩተሮች ላይ በማንኛውም ቀን ሊጠቀም የሚችለውን የጊዜ መጠን/ገደቦች ወስኗል።

ከዚህ በተጨማሪ የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ቤተ መጻሕፍት የተለዩ የኤሌክትሮኒክ መረጃዎችን ጨምሮ በቤተ መጻሕፍቱ ሥር የሚገኙ ክምችቶችን ለመጠቀም ብቻ የሚውል አንላይን የህዝብ ካታሎጎችን ይሰጣል።

የቤተ መጻሕፍት ሠራተኞችና በጎ ፈቃደኞች ጊዜ በሚፈቅደው ልክ ደንበኞች ኮምፒዩተር በሚጠቀሙበት ወቅት ትብብር ያደርጉላቸዋል። ሆኖም ሠራተኞች በሁሉም ጊዜ ላይኖሩ ይችላሉ እንዲሁም በማንኛውም የሰፍትዌር አጠቃቀም ወይም አገልግሎት እንደ “ባለሞያ” ተደርጎ ሊወሰዱ አይችሉም። ነፃ የኮምፒዩተር ስልጠናዎች በማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር የመታሰቢያ ቤተ መጻሕፍት እና በሌሎች የቤተ መጻሕፍት ቦታዎች ይሰጣሉ። የሥልጠና ክፍለ ጊዜው በDCPL ድህረ ገጽ ይገኛል ወይም ደንበኞች ትክክለኛውን ስልጠና ለማወቅ አንዱን የሠራተኛ ዓባል መጠየቅ ይችላሉ።

ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ወይም በቤተ መጻሕፍት ቅጥር ግቢ የሚደረግ የህዝብ የኢንተርኔት አገልግሎት በቤተ መጻሕፍቱ የኮምፒዩተር አጠቃቀም መመሪያዎች www.dclibrary.org/node/827 በተደነገገው ተገቢ ህግጋት መሠረት ነው። የገመድ አልባ ኢንተርኔት አጠቃቀም ህጎችን የማይከተሉ ገመድ አልባ ተጠቃሚዎች በቤተ መጻሕፍት ውስጥ የገመድ አልባ ኢንተርኔት አገልግሎቱን መጠቀም እንዲያቆሙ ሊጠየቁ ይችላሉ። ከሁሉም የቤተ መጻሕፍት ቦታዎች ሊገለሉ ወይም ሊከሰሱ ይችላሉ።

ቤተ መጻሕፍቱ ሁሉንም ኮምፒዩተሮች ወይም የቤተ መጻሕፍት ቦታዎች ቀኑን ሙሉ የመጠቀም መብትን ሊሰጥ ወይም በታቀደ ፕሮግራም ወይም በሌላ ምክንያቶች ሊገድብ ይችላል።

ኢንተርኔትን ስለማጣራት

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህዝብ ቤተ መጻሕፍት የልጆች ኢንተርኔት ጥበቃ ድንጋጌን (CIPA) ይከተላል። ከፌዴራል ገንዘብ የሚቀበሉ የህዝብ ቤተ መጻሕፍቶች በህዝብ ኮምፒዩተሮች የኢንተርኔት ማጣሪያዎችን ተጠቅመው በግልጽ አጸያፊና ለልጆች ጎጂ የሆኑ ድርጊቶችን እንዲያስቆሙ CIPA ያስገድዳል። የኢንተርኔት ማጣሪያ ሰፍትዌር ሁሉንም የተከለከሉ ድህረ ገጾች አያግድም፣ አንዳንድ ጊዜም ለልጆች፣ ታዳጊዎችና አዋቂዎች የሚጠቅሙ ድህረ ገጾችን ጨምሮ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን ያግዳል። ለደንበኛ ጠቃሚ ነው ተብሎ የሚታሰብ ድህረ ገጽ ከዕገዳው ለማስለቀቅ ቤተ መጻሕፍት የይግባኝ ሂደት አለው። መምሪያው ወይም የአካባቢው ቤተ መጻሕፍት ሥራ አስኪያጅ ወይም ተወካይ ከተጠየቀ የአጠቃቀሙን ዘዴ መምሪያ ይሰጣል።

የታዳጊዎችና የልጆች ኢንተርኔት አገልግሎት

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህዝብ ቤተ መጻሕፍት ኢንተርኔት ያላቸው የተወሰኑ የህዝብ ኮምፒዩተሮችን በተለይ ለልጆች ያቀርባል። በልጆች ቦታዎች ላይ የሚገኙ ኮምፒዩተሮች በሙሉ 12 እና ከዛ በታች ለሆኑ ልጆችና ለወላጆቻቸው ወይም ልጆቹን ለሚንከባከቧቸው አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው። በታዳጊ ልጆች ቦታዎች ላይ የሚገኙ ሁሉም ኮምፒዩተሮች ዕድሜያቸው ከ12 እስከ 19 ለሆናቸው ታዳጊዎችና ለወላጆቻቸው ወይም ታዳጊዎቹን ለሚንከባከቧቸው አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው። ወላጆችና ህጋዊ አሳዳጊዎች ለልጃቸው ወይም ለታዳጊው የኢንተርኔትና የቤተ መጻሕፍት አጠቃቀም ኃላፊዎች ናቸው።

ቤተ መጻሕፍቱ ለህፃናትና ለታዳጊ በተወሰነው ቦታ ላይ ለሚገኙ ኮምፒዩተሮች ለዕድሜ ተገቢ የሆኑ ድህረ ገጻችንን ለመለየት የማጣሪያ ሶፍትዌር ይሰጣል። ሆኖም፣ ቤተ መጻሕፍቱ ተገቢ ያልሆኑ ድህረ ገጻችንን በትክክል ስለማግኛዎት ዋስትና አይሰጥም። በመሆኑም ማንኛውም የልጆች ወይም የታዳጊዎች ኢንተርኔት አጠቃቀም ዕገዳ የወላጁ ወይም የህጋዊ አሳዳጊው ኃላፊነት ነው።

ቀኑን ሙሉ በታቀደ ወይም በሌሎች ምክንያቶች ቤተ መጻሕፍቱ የኮምፒዩተሮችን አገልግሎት ሊፈቅድ ወይም ውስን ሊያደርግ ይችላል።

የዋዩርላስ አገልግሎት (Wi-Fi)

የዋዩርላስ ኢንተርኔት (Wi-Fi) አገልግሎትን በመስጠት የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህዝብ ቤተ መጻሕፍት ለህብረተሰቡ የመረጃ ምንጮች የማድረስ ችሎታውን ያስፋፋል። ነፃ የህዝብ ዋዩርላስ የኢንተርኔት አገልግሎት ለኢንተርኔት አገልግሎት በተዘጋጁ የቤተ መጻሕፍት ኮምፒዩተሮች ወይም የግል ኮምፒዩተር ተጠቃሚ ለሆኑ የቤተ መጻሕፍት ደንበኞች በሁሉም ቤተ መጻሕፍቶች ቦታዎች ይሰጣል።

ቤተ መጻሕፍቱ በዋዩርላስ ኔትዎርክ የተጣራ የኢንተርኔት አገልግሎት ይሰጣል።